

# መጽሐፍ ቅዱስ ለህፃናት አቅራቢዎች



ሁለት ጊዜ  
የኖረችው ልጅ



ጸሐፊው: Edward Hughes  
ምሳሌ አቅራቢው: Janie Forest  
ያሻሽለው (አሻሽሎ የጻፈው): Ruth Klassen  
የተተረጎመው: Henok Estifanos  
አዘጋጁ: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

BFC  
PO Box 3  
Winnipeg, MB R3C 2G1  
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.

ፈቃድ:- ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ማጣዛት ወይም ማተም ይቻላል  
ነገር ግን ይህ መሆን የሚችለው ለሽያጭ ካለቀረባችሁ ብቻ ነው።

ኢያኢሮስ እግዚአብሔርን የሚያመልክ እና ለሌሎች የእግዚአብሔርን ቃል  
የሚያስተምር የአይሁድ ሐይማኖት መሪ ነው። አንድ ቀን፤ ከባድ የሆነ ችግር  
ወደ ኢያኢሮስ መጣ። በጣም የሚወዳት የአስራ ሁለት

ዓመት ልጅ በጠና ታመመች። ማንም  
ሰው ሊረዳት የሚችል አይመስልም  
ነበር። በጣም ከባድ የሆነ በሽታ  
ነበር። ኢያኢሮስ ልጁ  
እንደምትሞት አወቀ።



ኢያሁድስን ልጅ ሊረዳ የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ነው። ኢያሁድስ ኢየሱስን መሬላግ እና ወደ ቤቱ ለማምጣት ጀመረ። የኢያሁድስ የሐይማኖት ጓደኞች ኢየሱስ እንደሆነ አላረጋገጡለትም። ነገር ግን ኢያሁድስ ግድ አልሰጠውም። ልጁ ከመሞቷ



በፊት በፍጥነት ደርሶ እርዳታ ሊያደርግላት ይገባል።

3

ኢያሁድስ ኢየሱስን በሰው ተከቦ አገኘው።



በኢየሱስ ፊት ወድቆ ሰገደ። "ልጄ ልትሞትብኝ ነው፤" ያዘነው ሰው ለመነው። መጥተህ እጅህን ጫንባት፤ እሷም ትፈወሳለች፤ እናም በህይወት ትኖራለች" አለው።

4




ኢየሱስም ከኢያሁድስ ጋር ሔደ። ነገር ግን ከተጨኛነቀው ህዝብ የተነሳ በፍጥነት መሄድ አልቻሉም። አንዲት ሴት ለአሰራ ሁለት አመት ታማ ነበር። ወደ ሁሉም ዶክተሮች ሄዳ ቢሆንም ምንም እርዳታ ልታገኝ አልቻለችም (እናም በርካታ ገንዘብ አጥፍታ ነበር)። አ እንዴት ኢየሱስን ማግኘት ትፈልግ!

5




ሴቲቱ ምን አደረገች? "የልብሱን ጫፍ ብነካ እንኳን አፈወሳለሁ፤" ብላ ለራሷ ተናገረች። ወደ ኢየሱስ ተጠጋች። ከዚያም እጆቿን ዘረጋች እና የኢየሱስን ቀሚስ ነካች።

6



ታዕምር ነው! ታዕምር ነው! ሴቲቱ ተፈወሰች። ወዲያውኑ! ሙሉ በሙሉ! ደህና ፤ ከዚያም ብርቱ እና ሙሉ እንደሆነች አወቀች። ነገር ግን አንድ ድምጽ ተናገረ። "የነካኝ ማን ነው?" ብሎ ኢየሱስ ጠየቀ። በርካታ ህዝብ ነክቶታል። ነገር ግን የተፈወሰችው ሴት ስለ እርሷ እየተናገረ እንደሆነ አወቀች። እየተንቀጠቀጠች፤ ታሪኳን ሁሉ ነገረችው።

7



ወዲያውም፤ የኢያሁድስ አገልጋዮች መጡ። ከመናገራቸው በፊት ፊታቸው የሐዘን ወሬ ይዘው እንደመጡ ይናገራል። "ልጅህ ሞታለች!" ብለው ለኢያሁድስ ነገሩት። ሞታለች! በጣም ረፍዷል። ምናልባት፤ ያቺ ሴት የሚያስረፈድ ነገሮች ባይኖሯት... ምናልባት... ሞተች! የኢያሁድስ ውድ ልጅ ሄደች። ኢየሱስ በሰማ ጊዜ፤ "እመን እንጂ አትፍራ፤ እሷ ደህና ትሆናለች" አለው። ኢየሱስን በእውነት ማመን ለኢያሁድስ ምን ያህል ከባድ ነው። ልጁ ሞታለችና።

8

በቤት ሁሉም ሰው ለልጅቷ ያለቅስ እና ሀዘን ተቀምጦ ነበር። "ልጅቷ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም፤" ብሎ ኢየሱስ ነገራቸው። እነርሱም ሳቁበት። ልጅቷ እንደሞተች ያውቃሉና።




9

ኢየሱስ ሁሉንም ሰው ከቤት አስወጣቸው፤ ልጅቷን እጅቷን ይዞ "አንቺ ብላቴና፤ ተነሺ" አላት። ኢያኤርስ በዚያ ነበር። ባለቤቱም በዚያ ነበረች። ሦስቱም ደቀመዛሙርት በዚያ ነበሩ። ሁሉም የኢየሱስን ቃል ሰምተዋል። ትንሷ ልጅ ስምታቸዋለችን?



10

የሞተችው ልጅ የኢየሱስን ትዕዛዝ ሰማች! መንፈሷ ተመለሰ፤ ወዲያውኑ ተነሳች። ኢየሱስ ከሞት አስነሳት።



11

የልጅቷ ወላጆች ተደነቁ። ኢየሱስ ለልጅቷ የምትበላውን ስጧት አላቸው። ምን ያህል ደስታ ይሰማቸዋል፤ በኢየሱስ ምን ያህል ደስ ይላቸዋል። የእርሱ አስደናቂ የሆነ ፍቅር እና ኃይል ልጅቷን ከሞት ወደ ህይወት አመጣት።



12


ሁለት ጊዜ የኖረችው ልጅ

ይህ ታሪክ የግሪግኛው የእግዚአብሔር ቃል በሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ

ማርቆስ 5, ሉቃስ 8

"የቃልህ ፍቺ ያበራል." መዝሙረ ዳዊት 119:130

13



49



60

14

ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የሚያስተምረን ግሩም ስለሆነው አምላካችን እግዚአብሔር አኛን በመፍጠሩ እሱን እንድታውቀው ነው።

እግዚአብሔር “ኃጢአት” ብሎ የሚጠራውን ክፉ ነገር እንዳደረግን ያውቀዋል። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም ስለወደደን እንዲሆንና ብቸኛው ልጁን ለቀራኒዮ መስቀል ሞት አሳልፎ በመሥጠት እንዲሞትና የኃጢአታችንን ዋጋ በአኛ ምትክ በመሞት እንዲከፍል አደረገው። ኢየሱስ ከሞት ከተነሣ በኋላ በምድር ላይ ቆይቶ ወደ ሠማይ ወደ አባቱ አረገ! ያላመንን እኛም በኢየሱስ አዳኝነት ብናምን እና ኃጢአታችንን ይቅር እንዲል ብለንም ነው ይቅር ይለናል። ደግሞም ያደርገዋል። እሱም በእኛ ውስጥ ይኖራል፤ እኛም በእርሱ ውስጥ ለዘላለም እንኖራለን አሜን።

ይህ እውነት እንደሆነ ካመናችሁ፣ እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ አምላክ እንደሆንክ አምናለሁ ነገር ግን ለእኔ ኃጢአት ለመሞት ስትል ሰው ሆንህ አሁን ደግሞ ህያው ነህ። አባክህ ወደ ህይወቱ ግባ ኃጢአቱን ይቅር በል በዚህም አዲስ ህይወት አሁን ይኖረኛል አንድ ቀን ከአንተ ጋር ለዘልዓለም ለመኖር ወደ አንተ እመጣለሁ። ለአንተ እንድኖርና እንደ ልጅ እንድታዘዝልህ አርዳኝ። አሜን።

በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገር! የሐ. 3.16